

የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ እውነታ አጉል መወራጨት ለመላላጥ አየሆነ ነው !

 welkait.com/

Freedom

March 29, 2018



MORESH WEGENIE AMARA ORGANIZATION
ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት

P. O. Box 55321, Washington, DC 20040-5321
Tel: (202)-677-0094
Web: <http://www.moreshwegenie.org/>

የፋሺስቱ የትግራው ውያኔ አገዛዝ ለዘመናት በሰላምና በመከባበር የኖረን ህዝብ የከፋፍለህ ግዛው ፖሊሲ ቀርጾ በኢትዮጵያ ላይ ለጳጳሩ ዓመቶች የጫነውን የግፍ ቀንበር አሽቀንጥሮ ለመጣል የተጀመረው ሕዝባዊ አመጽ በመላው አገራችን ስፋትና ጥልቀትን አግኝቷል፤ ወያኔን ማእበል ሆኖ እየጠራረገውም ነው። በተለይ ለዘመናት አብሮ በኖሩትና በተቀላቀሉት፣ በዐማራውና በኦሮሞው ታላላቅ ጎሳዎች መሀል ወያኔና መሰሎቹ ያቆሙትን የመለያየትና የመፈራራት ግንብ ያፈረሰው ሕዝባዊ መናብብ፣ ለውያኔ መውደቅ ማረጋገጫ የሆነ መሰረት ጥሏል። ይህን ህዝባዊ እንቅስቃሴ በግንባር ቀደምትነት የሚዘውሩት ደግሞ ውያኔ ለዘላለም በስልጣን እንድቆይ ያገለግላኛል ያለውን የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ በጫነበት ስርዐት ውስጥ ያደጉ ወጣቶች መሆኑ፤ የወያኔ ዋናኛ የርዕዮተ ዓለም ክስረትን ያረጋግጣል። የኢፓርታይድ ከፋፍለህ ግዛው ስርዓታቸውን ተማምነው ነበር ዐማራውንና ኦሮሞዎችን እንዳይነሳ ቀብረነዋል እና ሌሎችም አስጸያፊ የእብረት አገላለጾችን ከብዙ ቱባ የወያኔ መሪዎች በአደባባይ የሰማነው። የህዝባዊ አመጹ ስር በመስደዱም ወያኔ እህት ድርጅቶች ብሎ ያቋቋማቸውና፣ በመላው ሀገሪቱ የግፍ አገዛዙ መሳሪያ ሆነው እንዲያገለግሉ ብቻ የተፈቀደላቸው የድርጅቶች መሪዎች እንኩዋን ከሕዝባቸው ጋር እንዲቆሙ አስገዳጅ ሁኔታን ፈጥሯል።

የዐማራና የኦሮሞ ወጣቶች እንቅስቃሴ ከፈጠረው የለውጥ ማእበል በተጨማሪ፤ የኦሮሞዎች ብዕደንና ደሕደድ መሪዎች በወያኔ ሳምባ ላለመተንፈስ ያሳዩት ድፍረት የማይቀረውን የዚህን ፋሺስት ስርዓት የመውደቂያ ጊዜ እያስፈነጠረው ነው። በዚህ ሁኔታ ክፉኛ የቆሰለው የትግራይ ወያኔ እውሬ ዝም ብሎ እንዲሞት አይጠበቅም፤ እንዲያውም የመጨረሻ ሻ ው እስትንፋሱ ድረስ የብዙ ወገኖቻችንን መስዋእትነትና ስቃይ የሚጠይቅ ድርጊት እንደሚፈጽም እርግጥ ነው። በስልጣን ላይ ያለው ጊዜ አጭር መሆኑን ያወቀው ወያኔ፣ የቀቢጽተስፋነት ተግባሮች እያከናወነ ነው። በተለይ ያወጀውን የወታደራዊ እዝ ስርዓት ወቅት ተጠቅሞ የዘረፋና የግፍ እጁን በከፍተኛ ደረጃ አየፈጸመ መሆኑን የሚደርሱ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። በማዘዣ ማዕከሎቹ በርካታ የዐማራና የኦሮሞ ወጣቶች፣ አዛውንቶች፣ ሽማግሌዎች፣ ሴቶችና ጎልማሶች ከየመኖሪያ ቤታቸውና በየመሥሪያ ቤቶቻቸው እየታፈኑ እንዲሰቃዩ እየተደረገ ነው። እራሱ የጻፈውን ሕግ የማያከብረው ወያኔ ያለጥፋታቸው ያሰራቸውን የፖለቲካ ድርጅት መሪዎችን፣

ጋዜጠኞችንና ጠማሪዎችን መፍታቱ ይታወሳል። ይህም የሆነው ህዝባዊ አመጽ የፈጠረበትን ጫና ለማቅለልና ድርጎ እየሰፈሩ ለጳጳሩ ግልጽ ግልጽ ስልጣን እንዲቆይ ያገዙትን ጨምሮ፣ የአለም ማህበረሰብ አካሎች የሚያደርጉበትን ግፊት አቅጣጫ ለማስቀየር መሆኑ ግልጽ ነው። የወያኔን የጥላቻ ፕሮፓጋንዳውን አሸቀንጥሮ ጥሎ፣ የጭቆና መረቦችን እየበጣጠሰ ያለው የሕዝባዊ አመጽ ማዕበል ሀገራቷን ለስር ነቀል ለውጥ አፋፍ ላይ ባደረሰበት ሁኔታ ላይ እንኳን ፋሺስታዊ ባህሪውንና ለህዝብ ያለውን ንቀት ላንዳፍታ ሊደብቀው አልተቻለውም። ነባሩን የኢትዮጵያ ሰንደቅአላማ ለምን ተጠቀማችሁ፣ ለምን ሰብሰብ ብላችሁ ተገባበዛችሁ፣ እና ሌሎች አልባሌ ምክንያቶችን እየፈለገ በቅርብ የፈታቸውን የህዝብ ጀግኖች መልሶ አፍኖ ወስዷቸዋል።

ከታሰሩትም ወስጥ የሚከተሉት ይገኙበታል።

- ፩. አቶ አንዲለም አራጌ
- ፪. አቶ በቀለ ገርባ፣
- ፫. ዶ/ር መረራ ጊዲና፣
- ፬. አቶ እስክንድ ነጋ፣
- ፭. ጄኔራል ተፈራ ማሞ፣
- ፮. አቶ ተመስገን ደሳለኝ፣
- ፯. አቶ ዘላለም ወርቅአገኘሁ፣
- ፰. ማኅሌት ፋንታሁን፣
- ፱. በፈቃዱ ኃይሉ፣
- ፲. ወይንእሸት ሞላ፣
- ፳፩. ይደነቃቸው አዲስ፣

በሰፊው በህዝብ እይታ ውስጥ ያልገቡ ብዙ የዐማራና የኦሮሞ ልጆችን በገፍ ማሰሩ ቆሞ አያውቅም፤ ቤት ይቁጠረው ማለት ነው የምንችለው። ይጽፋሉ፣ ሥርዓቱን ያጋልጣሉ፣ ሕዝብ ይሰማቸዋል፣ የሕዝባዊውን አመጽ ያነቃቃሉ፣ ባሉበት አካባቢ ተጽእኖ ፈጣሪዎች ናቸው፣ የሚላቸውን አፍኖ ወስዶ ከሚያሰቃያቸው መካከል የሚከተሉትን ያካትታል።

- ፩. ተመስገን ተሰማ ወሎ ዩኒቨርሲቲ የሕግ መምህር፣
- ፪. ንጋቱ አስረስ የዐማራ ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ፣
- ፫. በለጠ ዋለ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና መምህር፣
- ፬. ጋሻው መርሻ የቀድሞው የሰማዊ ፓርቲ አባል፣
- ፭. ዳንኤል አበባው የሕግ ሙያተኛ፣
- ፮. ሢሣይ አልታሰብ ሲቭል መኃንዲስ፣
- ፯. የሱፍ አልታሰብ የሕግ ሙያተኛ፣
- ፰. በለጠ ካህኔ የቀለም ቀንድ ጋዜጠኛ የነበረ፣ ሌሎች ፩፻ ሰዎችን ጨምሮ ማሰሩ ተረጋግጧል።

ወያኔ ጥላቻን ዘርቶ፣ ህዝብን ለያይቶ የፈጠረው የኢፓርታይድ ስርአት በስብሰባ አየወደቀ ነው። ይህ ክፉኛ የቆሰለ የወያኔ አውሬ የዘረፋ ስልጣን ዘመኑን ለማራዘምና እሱ የማይገዛት ኢትዮጵያን ደግሞ ለጳጳሩ ግልጽ ግልጽ ስልጣን ሰጠው መሰረት ጎሳዎቿ እየተናቆሩ ህዝቧ ሰላም

እንዲያጣ፤ ሀገራዊ ህልውናም እደጋ ላይ እንዲውድቅ ለማድረግ ዝግጅት እንዳደረገ ተረድተን ይህን ሰይጣናው አኪያሄድ የወያኔ ህልም ሆኖ እንዲቀር ሁሉም ኢትዮጵያዊ ቁሳዊና የስነልቦና ዝግጅት በማድረግ ይችን የጋራ ቤታችንን በተጠንቀቅ እንድንጠብቅ ጥሪያችንን እናቀርባለን። የወያኔ ዘረኛ አገዛዝን አውነታ አጉል መወራጨት ለመላላጥ መሆኑን በመገንዘብ፤ በጉልቻ መቀያየር ለማይመለሰውና ለመሰረታዊ ለውጥ የቆረጠውን ሕዝባዊ አንቅስቃሴ በሚቻለው ሁሉ ለማገዝ የሞረሽ ወገኔ ዐማራ ድርጅት የማያሰልስ ጥረቱን እነደሚቀጥልበት እናስታውቃለን።

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደግ!
ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!